



ውሳኔን ለማስነሳት የሚቀርብ አቤቱታ (Motion to Vacate) መመሪያ

ይህ ቅጽ መሞላት ያለበት ትኬት ለእርሶ፣ ለተሽከርካሪዎ ከተሰጠ ወይም ከተመዘገበው ባለቤት የተረጋገጠ (ኖቶራይዥድ) የውክልና ስልጣን ቅጽ ካሎት ብቻ ነው። እባክን አግባብ ያለው ሳፕን ላይ ምልክት ያድርጉ እና ትኬቶችን የሚመለከተውን ሁሉንም ክፍል ይሙሉ።

- **ጥፋተኛ ነኝ ብሎ እንዳመነ ሲቆጠር (Deemed admission):** የተሽከርካሪ ባለቤት ወይም ነጂ የተሰጠው ትኬት ላይ ትኬቱ ከተሰጠበት ቀን አንስቶ ባለው በ 60 የካላንደር ቀናት ውስጥ ጥፋተኛ አይደለም ብሎ ሳይከራከር ሲቀር ወይም ትኬቱን በመክፈል ምላሽ ሳይሰጥ ሲቀር፣ ጥፋተኛ ነኝ ብሎ እንደታመነ ይቆጠራል።
- **በሌሎች መወሰን:** በሌሎች ውሳኔ የሚሰጠው የትኬቱ አቤቱታ እንዲሰማ ቀጠሮ ተሰጥቶ ነገር ግን ነጂው ለአቤቱታው ሳይመጣ ሲቀር እና አቤቱታውን የሚሰማው መርማሪ የመንግስት ማስረጃ ላይ ተመስርቶ ጥፋተኝነትን ሲወስን ነው።

ውሳኔው እንዲነሳ የጠየቁትን እንዲፈቀድሎት እና ለአቤቱታው እንደገና ቀጠሮ መውሰድን ለመፍቀድ፣ መርማሪው የሚከተሉት በሙሉ መሟላታቸውን ያረጋግጣል፡

1. በሌሎች የተወሰነው ውሳኔ ወይም ጥፋተኛ ነኝ ብሎ እንደማመን የተቆጠረበት ይህ ውሳኔው ይነሳልኝ የሚለው አቤቱታ ከቀረበበት ቀን አንስቶ ባለው በ60 ካላንደር ቀናት ውስጥ መሆኑን።
2. የሚከተሉትን ማረጋገጥን፡
 - a. መልስ ሳይሰጡ የቀሩት ተቀባይነት ያለው ችልተኝነት ምክንያት ከሆነ፣ እና
 - b. ለጥሰቱ በቂ መከላከያ እንዳሉት።

የ 60- ቀናት ገደቡ የማይሰራባቸው ጥቂት ሁኔታዎች አሉ፡

በሌሎች እንዲወሰን ወይም ጥፋተኛ ነኝ ብለው እንዳመኑ ተደርጎ የተቆጠረበት ጥሰት ያለ ኢንሹራንስ መንዳትን፣ የፎቶ ማስፈጸሚያ (Photo Enforcement) ጥሰትን፣ ወይም ተዘናግቶ በመንዳት የሚደረግ ጥሰትን (ማለትም፣ የእጅ ስልክን) የሚመለከት ከሆነ አቤቱታዎ በሌሎች ከተወሰነበት ወይም ጥፋተኛ ነኝ ብለው እንዳመኑ ከተቆጠረበት ቀን አንስቶ ባሉት በ 365 ቀናት ውስጥ አቤቱታዎ ለሚከተለው መግባት አለበት፡

1. (ተሽከርካሪን) ያለ ኢንሹራንስ ማንቀሳቀስ – ትኬቱ በተሰጠበት ቀን ኢንሹራንስ እንደነበረ ማረጋገጫ።
2. ተዘናግቶ መንዳት (የመጀመሪያ ጥሰት) - እጅ አልባ የሆነ መሳሪያ እንዳሉት ማረጋገጫ (ቴክስት የማድረግ ጥሰቶችን አይመለከትም)
3. በጥሰቱ ጊዜ የተሽከርካሪው ባለቤት ወይም ተከራይ አልነበረኩም ወይም በጥሰቱ ጊዜ ተሽከርካሪው ወይም የምዝገባ ታርጋዎቹ ተሰርቀው ነበር የሚል መከላከያ የሚያቀርቡበት ጥሰት።

ስም (እባክን አጉልተው ይጻፉ)	አድራሻ	ቀን
ፊርማ		

በዚህ ማመልከቻ ላይ የውሸት ስም ወይም አድራሻ የሚጠቀም ለገንዘብ ለውጥ ለውሸት ያል የሚሰጥ ማንኛውም ሰው የዲ.ሲ. ህግን ይጥሳል እና ከ\$1,000 ላልበለጠ የገንዘብ ቅጣት ወይም ለ180 ቀን እስር ወይም ለሁለቱን ይጋለጣል። (ዲ.ሲ. የይፋ ህግ (DC Official Code §22-2405))

ለተጨማሪ መረጃ በ dmv.dc.gov ድረ ገጻችን ይጎብኙን ወይም፡ ከዲ.ሲ. በ311 ወይም 202-737-4404 ስልክ ቁጥሮች ይደውሉልን።
 በማንኛውም የዲ.ሲ. መንግስት ኤጀንሲ ወይም ሹም የሚደረግን መባከን፣ ማጭበርበር ወይም ያለአግባብ መጠቀምን ለመጠቆም፡
 የዲ.ሲ. ጠቅላይ መርማሪ ቢሮ (Office of the DC Inspector General) ጋር በ1-800-521-1639 ይደውሉ።